

አዲስ ብቻ?

በአገልታን «አዲስ ብቻ» ወይም በእናግለባኩ ‘ONLY JESUS’ በመባላ የሚታወቁ ክርስቲያኖች እንዳለ በዘዴዎችን እናውቃለን፡፡ እነዚህ ክርስቲያኖች አዲስ ክርስቶስ እብሔር፡ ወልደም መንጻል ቅጽ-ሰም ነው፡፡ ሥሳሌ የሚባለ ነገር የለም፡፡ «እግዢአብክር እንደ ብቻ ነው፤» ስመም አዲስ ነው የሚል እምነት ያገኘው የእግዢአብክርን እንደነት እንዲ ማስተኞችን የማያወቅ ክፍልዎች ፍቃዋሙ፡፡

የዘህር እምነት ተከታታች በአገልታን «የአዋርድ ቤት ክርስቲያን» በመባላ ሲታወቁ በውጭ አገር ደንብ ስሜ ‘UNITED PENTECOSTAL CHURCH’፡፡

የ«አዲስ ብቻ» ወይም «የአዋርድ ቤት ክርስቲያን እማቶች ሥሳሌ የሚለው ቅል በመቆከፍ ቅጽ-ሰ ወሰጥ እንደ ገዢም ያልተጠቀስ ስዕስ ያመጣት ትምህርት ነው ይገል፡፡ በመወረቱ የሥሳሌ ማለትም የእግዢአብክር ማስተኞችና እንደነት ትምህርት በእግዢአብክር ቅል ወሰጥ አለ ወይም የለም በለን መጠየቅ አለበን እንዲ «ሥሳሌ» የሚለው ቅል በእግዢአብክር ቅል ወሰጥ አለመኖሩ ሌይከራከሩን አይገባም፡፡ ስዕስ እንደን ስራ ያለ ተሳቢ አጠቃለው በእንደ ቅል ለማቅረብ ሲፈልጉ እንደ ለየ ለም ለያወጪለት ይቻላል፡፡ ያ የወጪለት ስዕስ ያንን ተሳቢ ያመለከቻል እንዲ ከዘም አሳቢ የተለያ ትርጉም የለምም፡፡ ሰላዘሁ ማተከር ያለበን ተሳቢ ሌይ ነው እንዲ ሲያጠው ሌይ አይደለም፡፡

**መቆከፍ ቅጽ-ሰ ሰለ እግዢአብክር ማስተኞችና እንደነት ምን
ይገል?**

በዘኔ 1:26 ያለውን እንመልከት «እግዢአብክር አለ ስዕን
በመልካቻን እንደ ሚስልካቻን እንፋጋጋ፡፡» እግዢአብክር እንደ
አካል ብቻ ከሆነ ለምን በዘዴ ቅጽ መጠቀም አስፈላጊው?
መለከትን እያወይም ነው እንዳንል የተፈጻሚው በእግዢአብክር

አምሳል ነው እንዲ በእግዚአብሔርና በመለከት አምሳል አይደለም:: ይግሞም መለከት ፍጤር ስለሆነ የመኖር ጽይል የገኘውም:: እግዚአብሔር ሪፖርት በበዚ ቁጥር ለጠቀሰበቸው ሥናራዊቸ «የአየስ-ለ ባቻ» አማካቸ የሚሰጠት ቅጽል መልቲ «እግዚአብሔር ከገዛ ሲቋድ ዝር ሰመኩክር ነው» የሚል ነው:: ታክሳያ ከሱስ ዝር የሚኑን ከሆነ ለምን በበዚ ቁጥር መናገር አሰፈላገው? እናርሱም እንዳማረተ ከፋቋድ ዝር ከተማኩረ በቋል ለምን «በመልከ እንደ ምሳሌው ለፍጤር» አለም? በእግዚአብሔር ቅል ወሰጥ ይችሁት ከኬድስ ዝር ሰነድን እናነበረን (መዝ. 103:1-4፣ መዝ. 42:5) ነገር ወን እንደም በታ የበዚ ቁጥር ሰጠቀም እናነበረም:: በእንዲሁ ወን እግዚአብሔር በተደረጋጋሚ በበዚ ቁጥር ሰጠቀም እናነበረን:: (ዘፍ. 1:26፣ ዘፍ. 3:22፣ ዘፍ. 11:7፣ አዲ. 6:8)::

እግዚአብሔር ሪፖርት በበዚ ቁጥር የሚጠረው ከገዛ ሪፖርቃ ዝር ሰመኩክር ነው ለማለት የሚጠቀሙት ቅቅስ እኩል 1:11 ነው:: ቅል እንዲህ ይላል «እንደ ሲቋድ ምክር ሁሉን የሚያራ እንደ እርሱ አሳይ አሳቀድ-መን የተመለገን በእርሱታስ ይግሞ ሆኖታን ተቀበልን::» ይህ እናርሱ የረዳቶቸን ተርጉም ለማሻሻልቸ የሚጠቀሙት ቅቅስ ሪፖርት የእብንና የውልድን ህልዎን የሚጠረኝ ነው::

የ«አየስ-ለ ባቻ» አማካቸ አብ ወልድ መንፈስ ቅጽልን እንዳሁት ይተረጋማለ?

አብ: - የእግዚአብሔር አምሳለነት (HIS DIVINITY)
ወልድ: - የእግዚአብሔር በሥራ መግለጥ (HIS HUMANITY)
መንፈስ ቅጽል: የእግዚአብሔር እንቅስቃሴ ወይም ንይል ነው (HIS ACTIVITY) ነው በለወ የረዳቶቸን ተርጉም ይሰጣቸል::

እንዲህ ከእርሱ አተረጋገጣም ተነስተን እንዳንድ ጥያቄዎችን እንጠቀቸ::

1. ወልድ የእግዚአብሔር በሥራ መግለጥ እንዲ በራስ አምሳለነት ያለው ከልሆነ በየቱ 17:5 ላይ በሥራ የተገለጠው ወልድ-

ለምን እንዳህ በሎ ዘለየ «እሁንም አብት ሆይ ዓለም ስይፈጻሚ
በአንተ ቤድ: በንብረቱ ክብር እንተ በረሰበ ቤድ: አከብረቱ::»
ይኩልይ የነበረውን ለማን ነው? ላ«እየሰለ በቻ» አማካኝት ወልድ
የሚለው ቅል ተርጉም የሚኖረው እየሰለ ክድንጋል ማርያም
ከተወለድ በች በቻ ነው:: ፕሮግራም በቻ ወልድ የሚለው ቅል
ለእርስብ ተርጉም የለውም:: እንዳህ ክሆኑ ወልድ ለእብ «ዓለም
ሰይፈጻሚ በአንተ ቤድ: በንብረቱ ክብር አከብረቱ» ሌላ ሚኒ
ማለቱ ነበረ? ለማንም ለው ማልክ ሆኖ የሚታየው ተርጉም
ውልድ ክመንለው በች ክሳብ ቤድ በቻ እንደኋገረ ነው::

**ዓለም ስይፈጻሚ ወልድ በእብ ቤድ የነበረው ክብር ምን
የይዘት ክብር ነበረ?**

«እርስብ (ውልድ) በእግዥአብከር (በእብ) መልከ ሲጥር ስለ
(በሥር ክመንለው በች ማለት ነው) ክግዥአብከር (በእብ) ይር
መተካከልን (በእብ ይር የነበረውን እከልነት) መቀማት እንደማጣበ
ነገር አልፈጻሚውም:: ነገር ወን የባረሙን መልከ ይዘ በለውም ምሳሌ
ሆኖ ሰነድ ባድ አደረጋ በሕሆም የሚከተሉት ደግሞ ክግዥአብከር
(እብ) ያለ ለክ ክፍ ክፍ አደረጋው ክስምም ሁሉ በለይ ያለውን ለም
ስተምር:: ይህም በለማግኘኝ በምድር:: ክምድር በታች ያለት ሁሉ
በእየሰለ ሰም ይጋበሩክኩ ቤድ መለያም ሁሉ ለእግዥአብከር እብ
ክብር እየሰለ ክርስቶስ ቤት እንደሆነ ይመለከኩ ቤድ: ነው::» ዓል.
2:6-11 የሕሆም ተቀስ በማልክ የምንጋዳው ወልድ የባረሙን መልከ
ውልድ በሥር ክመንለው በች ክሳብ ይር እኩል የሆኑ ክብርና
ገልዎና እንደኋገረው ነው:: ወልድ በሥር ክመንለው በች ክርስ
ሸቦ ክግዥአብከር እብ ነበረ የሚል ተምህርት የ«እየሰለ በቻ»
አማካኝት ተምህርት እንዲ መጽሐፍ ቅዱስ የሚያስተምረው
ቻምህርት አይደለም:: ወልድ እሸቦ እብ ነበረ ለማለት
ከሚጠቀሙባቸው ተቀብቶች ወንጀው እኩ. 9:6ትን ነው:: በሕሆም ተቀስ
ወሰተ እየሰለና «የዘለፈለም አብት» ሰለማግለው እየሰለ ሸቦ
እግዥአብከር ይር ያለውን የሕሆር እንደነት ይመለከታል እንዲ
እየሰለ ሸቦ ክግዥአብከር እብ ነው የሚል ተርጉም ለሰጠው
አይገባም:: ለምሳሌ ድወለስ ለጠጥፋዴስ መንፈሳዊ አብት
እንደኋገረ ክግዥአብከር ቅል እኩነበት:: «በእምነት አውነተኛ
ልቻ ለሆኑው ለጠጥፋዴስ» (1መጥ. 1:2):: የእግዥአብከር ቅል
የአብተነት ሰም ለውልድ ሰለሰው ወልድ እብ ነው በለን ልንተረገም

እንቃልም:: ዓማመኝ የተወለደነው በክርስቶስ አያዲስ በማመን
ስላምኑ ለዘላለም መንፈሳዊ አባታችን በለን ለንጂሬው እንቃለለን፤
ዶሙን አፍበስ የዋኝን ጥቂ ይቅርና የምሥራቅን ንግድን ወደ
እምነት ያመጣን የእግዢአብከር ስው እንዲ «በእምነት አውነተኛ
ልቻ ነህ» በለ የአጥነትን ሥኖር ለመሰረድ እንደማችል እናይለን::

ወልድ በሥር ክመንልጠ በፊት እርስ ሪሳ እግዢአብከር
አብ ክነበረ «ከእግዢአብከር ወር መተካከልን መቀማት እንደማግበ
ነገር አልፏጭበረውም» ሰላ ምን ማለቱ ነው? «ዚ» የሚለው ቅል
ሮስ ክኩረድ በገዢ የሆነ ንግድችን ያመለከታል:: «መተካከልን»
የሚለው ቅል ዓግዢ ሁሉት አካላ የሆነ ንግድችን ያመለከታል::
እኔ ነገር ክሬስ ወር ለተካከል እየቃልም:: በተጨማሪ ቅድም
በለን የየነው ቅዱስ (በየሐ. 17:5) ገጽ «በእናት ሆንድ በኋቦዎች
ከብር» ሰላም በሥር ክመንልጠ በፊት በአብ ሆንድ ለለንበረው
ከብር ይኖገራል እንዲ እኔ ሪሳ እግዢአብከር እየልም:: «በእናት፣
ሆንድ» የሚለው ቅል ሪሳ ሁሉት የተለያየ ገልወና ያገኘውን
ግለሰቦች /PERSONS/ ያመለከታል::

ምሥጠራ ሥሳነ፣ ወይም የእግዢአብከር ማስተኞችና
እንደነት ተምህርት በእና ወሰን አእምሮ መ-ለ-ለመ-ለ-ለመረዳት
እስተኛው ተምህርት ለለሁኑ ለእእምሮ የምት-ቀለዋን ክፍል በቃ
ማለትም የእግዢአብከርን እንደነት ወሰዳን፣ ማስተኞችን መከድ
እልተፈቀደንም:: እንዲን ሁሉን የፈጻሚ የእግዢአብከር ማንነት
ተምህርት ይቅርና ተምህርት በት ሂደን የምንማረው የኢትዮጵ
የገዢንስ ተምህርት እንዲን እንዳንዶ ከእእምሮችን በገዢ ይሆናል::
የእግዢአብከርን ቅል የምንቀበለው ለእምሮችን ሁ-ል-ገ-ኤ ማል
ስላምኑ ልይሁን አውነተኛ ቅል ለለሁኑ ነው:: ለዘላ ነው በዘዳ
29:29 «ማስጠሩ ለእምላከችን ለእግዢአብከር ነው፣ የተገለጧው
ግን የዘሱን ሆኖ ቅሉት ሁ-ለ-ለናደርግ ሆንድ ለእና ለዘላለምም
ለልቻችችን ነው» የሚለው:: የእግዢአብከር ማስተኞችና እንደነት
በውጭው ለእና ያልተገለጧን ምስጠር በጥርጉትም የተገለጧንን
የህል የመቀበል ዝላፈነት አለበን:: የማስጠሩን ተልቀት
ለእግዢአብከር ተተን የተገለጧውን አውነት በየዋናነት እንቀበል::

በለ እግዢያዊያር ማስተኞችና አንድነት በእግዢያዊያር ቅል ውሰጥ የተገለጋልን እውነት መንፈጸም?

አብ፣ ወልደና መንፈሰ ቁጥራ በአካላ ማስተ መሆናቸውን በማቻ 3:16-17 እናየለን፡ «እ.የብ-ብም ከተመመቀ በኋላ ወዳ-የው-
ከው-ቸው ወጣ፣ እነዚህ ሰማያት ተከራክ የእግዢያዊያርም መንፈሰ
እንደ ማግበ ሲመረዳ በእርስ ለይም ሲመጣ እኩ፣ እነዚህ ድምጽ
ከለማያት መተቶ፣ በእርስ ይለ የሚለኝ የምዕራፍ ለቋ ይህ ነው.
እሉ፡»

መንፈሰ ቁጥራ ለ«እ.የብ-ብ በቻ» አማካናቸው የእግዢያዊያር
የደል ወይም የእግዢያዊያር እንቅስቃሴ በቻ እንዲ እራስት የቻለ
ህልውና /PERSONALITY/ ከለለው በእሳ. 48:16 ለምን «ሁታ
ዶግዢያዊያርና መንፈሰ ለከው-ቸል» በማስተ በብዘ ቁጥር
ይኖገራል፡፡ እብ፣ ወልደና መንፈሰ ቁጥራ ሁ-ለ-ም በእ.የብ-ብ የተው
ቈለለ ከዚና እ.የብ-ብ በየተ. 14:26 «እብ በስሜ የሚልከው ማን
መንፈሰ ቁጥራ የሆነው እኩና እርስ ሁ-ለ-ን ያለተምራ-ቸል፡ እናዚ
የንገድና-ቸሁ-ን ሁ-ለ-የሳለባ፡፡» ሌላ መን ማለቱ ነው? ይህ ተቀብ
ሸቦ ማስተ የተለያየ ሂለሰቦች /PERSONALITY/ መሆናቸውን
የሳየናል፡፡ እብና፡ ወልደናና መንፈሰ ቁጥራን ለያይቶ የሳየናል፡፡
መንፈሰ ቁጥራ የእግዢያዊያር እንቅስቃሴ ወይም የደል ስይሆን
ሸቦ-ን የቻለ ግልወና ያለው የሚ.የብተምር የሚ.የሳለብ እንደሆነ
እናየለን፡፡

ሁ-ለ-ም መንት-የቸ /IDENTICAL TWINS/ በእንደ በተሰብ
ውሰጥ በጥሩ እነዚህን መንት-የቸ በተናጠል በተለያየ ገዢያት
በንጠስከታቸው በጣም ከመመስሰለያቸው የተኑሱ እንደ ስው በቻ
የየን ይመስለናል፡፡ ሁ-ለ-ና መንት-የቸ ማን በእንደ ገዢ ገን ለተን
እድርጋው በ.የሳለን መንም እኩ-ዣ በጣም በመሰረለና እንዲ-ን
ከእንዲ መለያት ባንቸለም ሁ-ለ-ት ሂለሰቦች መሆናቸው መከድ-
እንቸለም፡፡ ሁ-ለ-ት በቻ ስይሆን ማስተ መንት-የቸ /TRIPLETS/
በሆነም እንዳዘዴ ነው፡፡ የእብ፣ የወልደና የመንፈሰ ቁጥራ በባህረይ
እንደ መሆናና መመሰሰለም የተለያየ ግልወና /PERSONALITY/
የለው ማስተናቸውን ለ.የሳለኝን እድገትም፡፡ በተለይ ማስተናም
በእንደነት በፈቻቸን የሚ.የቀርብ-ልንን ተቆለቸ እ.የየን ፍጋ-ም
ሸቦ-ነት የገኛውም ማለት ለቋለ እውነት-ቸ አለመሆን ነው፡፡

የኢትዮጵያውያን ቁል አብን ወልድን መንፈስ ቁጥራን ማስተኞም
አባት በለው በጠራቸው ወይም አዲነ በተዋዋው ወይም ሌላ ተመሳሳይ
ለም በሰጣቸው በግሁር እናደ መሆናቸውን ያስቀርል እናደ
ሚከተሉቸውን አይለው ተወቃ::

የ«እ.የሰ.ስ ብቻ» አማካኝነት እንደማሳለት

የ. አበ፡ እግዢስቲክስ እንድሆኑ

«ከገናዎች ክብር፣ በእርስት ይስ የሚለን የምዕራው ለሸ ይህ ነው የሚል ድጋፍ በመጣለት ገዢ ከድግዘዴበኩር እብ ክብርናኝ ምስታና ተቀብሎአልኝ::» 2ኛጥ. 1፡17

Ա. ՓԼՔ: ՀՊՀԿՈՒՅՑ ՀՅՀՄՆ

«የኢ.ሃ.አብርሃም ላይ እንደመጣ፣ እውነትናም የሆነዎን
እናው-ቁ በንድ ለበኩን እንደ ስጋን እናው-ቁለን፣ እውነትናም
በሆነው በእርስት እለን፡ ደርሰዋም ላይ እያሳሳ ክርሰቶን ነው፡፡
ክርሰዋም እውነትና እምባካና የዘላለም ሲይወጥ ነው» (የተክ.
5:20):: ይህ ተቀባዩ የሚያውራው ስለ አብ እየደለም፡ ሁሉት ገብ
ዳንግሞ «የኢ.ሃ.አብርሃም ላይ» ሲለሆነው ስለ ወልድ እንደማኑገር
የረጋግጣተናል፡፡ «እርሰዋም ላይ እያሳሳ ክርሰቶን ነው፡፡ ክርሰዋም
(ማለትና ላይ እያሳሳ ክርሰቶን ወይም ወልድ) እውነትና እምባካ
የዘላለም ሲይወጥ ነው» በማለት የ«እያሳሳ በቻ» አማካኝ
እንደማለት «ወልድ ወይም የኢ.ሃ.አብርሃም ላይ» የኢ.ሃ.አብርሃም
በሥር መግለጫ /GOD'S HUMANITY/ በቻ ማይሁን «እውነትና
እምባካ» ልንይሆን ይሰራዳል፡፡

በተጨማሪው ወልድ በሥር ከመንስቅ በራት ከእግዥናብዕር
አብ ቤትና ገንዘቦւና እርስ ሪፖርት እግዥናብዕር ለንግዝነረ

እናንበት:: «በመጀመሪያ ቅል ነበረ፣ ቅልም በእግዥአብከር (አብ) በንድ ነበረ፣ ቅልም (ውልድ) እግዥአብከር ነበረ፣ ቅልም (ውልድ) ሆኖ ሆኖ:: የሐ. 1:1 እና 14 «እየሰሳ በቻዎን» ቅልም ወልድ ሆኖ ሆኖ::» የሐ. 1:1 እና 14 «እየሰሳ በቻዎን» ክነበረ ለምን «በእግዥአብከር በንድ ነበረ» ይለኝል?

ሐ. መንፈሰ ቁጥር:: እግዥአብከር እንደሆነ

ቆጥር:: ፈኑንያ ሆኖ መንፈሰ ቁጥርን ተልልና ካመራቱ:: ተስቀር በንድ ስራምን በልብህ ስላምን ጥሩ?.. እግዥአብከርን እንዲ ስውን አልዋሽሁም:: ሲጥ. 5:3-4 ስላው እናንበት:: መጀመሪያ «መንፈሰ ቁጥርን ተቋልል በንድ» ይለዋል ቅጥሎ «እግዥአብከርን ቁስህ» ይለዋል:: መንፈሰ ቁጥርን እግዥአብከር ስላው እናያለን:: መንፈሰ ቁጥር ቡድል በቻ ካሁን ስው ቡድልን እንደሆነ ለመዋሽት ይችላል::

የእየሰሳ በቻ አማካኝት ሲለ ተምቀት ያለቸው እምነት መንድናነው?

የ«እየሰሳ በቻ» ወይም «የሐዋርቃት ቤት ክርስቲያን» አማካኝት ተምቀት ለደገኘነት አስፈላጊ መሆኑን ወይም እንዲ ስው ክልተመው እንደማይደንገኝ የምናለ:: ይህንን እምነት ከሚመስበቷበት ተቀባዩ መከከል ሲጥ. 2:38፣ የሐ. 3:5፣ 1ኛጥ. 3:21፣ ማር. 16:16 ወኩ ወርቃዊ ዓቶዎ:: እነዚህ ተቀባዩ «የሙና የተጠመቀም ይደናል» የሚል ተሳቢ ያዘለ በሆነም እንደሆነ በታ «እምና የልተመው አይደለም» የሚል ተሳቢ እየሰተላፊም፤ እና የገን ተሳቢ ክልፉመርጫበት በስተቀር::

የእግዥአብከር ቅል በየሐ. 3:5 «ስው ካውሃና ካመንፈሰ ክልተውሉ በቀር ወደ እግዥአብከር መንገሥት ለጊዜ አይችልም::» ሲለ ምን ማለቱ ነው? በእንደ እና ማጠበቅበብ አይችልም እንደማበለው ሁሉ እንደ ተቀብ በቻ ይዘ እንደ ወሰኑ ለይ መደረሰ አይችልም:: «ቁለ በመተካት ይኬርባቸው» የሚለው ለዘሱ ነው:: ሲለ የግመና መመለድ የእግዥአብከር ቅል በሌሎች ሆኖች ወርሃዎች የሚኖረውን ማተፍት ይኖርባኝል:: ካመንፈሰ የሚለው መንፈሰ

ቁድ-ሰ መሆኑን ሁ-ሳ-ቻ-ገም እንሰማማለን፡፡ መንፈሰ ቁድ-ሰ ክልሳበው-በለተቀር ወደ አብ የሚመጣ የለምና፡፡ «ከው-ሂ» ማለት፡ የው-ሂ ተምቀት ማለት ሲሆን «ከመንፈሰ» የሚለው ድጋፍ ጥልከቱ በልሳን መናገር የሆነው አዋ. 2 ላይ የሚለውን ፖን ማለቱ ነው-ለአዋርቻት በተ ክርስታ-የን አማካቻ «ው-ሂ» ላይ የጥናያው-ጥመንፈሰ ቁድ-ሰ ተምቀት ማለት ነው፡፡ ሰላዘሁ በእኔርሰ ሌምኑት አንድ፡ ስው በእየሦስት ሰም በው-ሂ ክልተጠመቀና በመንፈሰ ቁድ-ሰ ተሞልቶ በልሳን ክልተኞገረ በእየሦስት ማመሩ በቻ አያያዝው-ጥመ፡፡ የመቆከና ቁድ-ሰ ሁ-ሳ ማብከላው መልከት የሆነውን የተ. 3:16 ተን ክመቆከና ቁድ-ሰቻው አውጥተው የጠለት ይመስላል፡፡

የተ. 3:16 «በእኔርሰ በእየሦስት ክርስቶስ የሚያወን ሁ-ሳ-የዘላለም ሂይወት እንዳኖረው እንዲ እንዳይጠሩ እግዢ እብከር እንድ፡ ያ ላይን እስከሰተው ድረሰ ዘለሙን (ስምቻን ሁ-ሳ-) እንዳሁ-መዶልኝ፡፡» «በእየሦስት ክርስቶስ ያመና፡ በስሙ በው-ሂ ወ-ሰተ የተጠመቀና በመንፈሰ ቁድ-ሰ በመጠመቀ በልሳን የተኞገረ ሁ-ሳ-የዘላለም ሂይወት እንዳኖረው እንዲ እንዳይጠሩ... አይልም፡፡ በተጨማሪ በርሃም 10:9 «እየሦስት ጉቶ እንደሆነ በእኔሁ በታማስከር እግዢ እብከር ክመ-ታን እንዳለማው በልብህ በታምና ተደኋለሁና፡ ስው በልቦ አምና ይደረግቷልና፡ በእኔም (እየሦስት ጉቶ እንደሆነ) መስከር ይደኋልና» ይለናል፡፡ በእኔሁ ተቀብቻ የዘላለም ሂይወትን ለማግኘት ያስፈልጋል በለው የጠቀሰው በእየሦስት ክርስቶስ ማመንን በቻ ነው፡፡

እንደገና ወደ የተ. 3:5 እንመለስ፡ «ከው-ሂ ክመንፈሰ ክልተውለድ በቀር ...» ሲል ወ-ሂው ፖን እንደሆነ 1ኛጥ. 1:23 ይተረጋገምልናል፡፡ የእግዢ እብከርን ቅል መተርሱም ያለበት በራስ-በእግዢ እብከር ቅል እንዲ በራስቻን አስተያየት አይደለም፡፡ 1ኛጥ. 1:23 «ዳጋሙና የተውለድቻሁ ክማረው ከር አይደለም በእያወና ለዘላለም በሚኖር በእግዢ እብከር ቅል ክማረውና ከር ነው እንዲ፡፡» ይህ ቅል በግልጽና በማይሸም ሆኔታ ስው ደጋሙና የሚውለድው-አያወና ከገለማዊ ክሆነው ክማረውናው ከእግዢ እብከር ቅል እንደሆነ ይኋገኙናል፡፡ መንፈሰ ቁድ-ሰ የሚኖን ዕረሰ ያለውን የውንጻል ቅል ወሰድ የስምቻን ለብ በቻለው ወ-ሂ ሲያጥበና በክርስቶስ አካል ወ-ሰተ ሲያስተባን ይኂ ክዋሉ ወ-ሂና ክመንፈሰ ቁድ-ሰ ደጋሙና ተውለድን ማለት ነው፡፡ በእኔ 5:26 ለይም ቅል-ን

በወሂን ስጠቅላላው እናነባለን፡ «በወሂን መታወቃና ክቻል የር እንዳቶ እንዳቀድሞት ስለ እርስዋ ሪሳኔ አሰልኝ ስጠ፡፡» በብለድ ክፍተት እንዲሁ የእግዚአብሔር ቅል የማንኛት ዘይል እንዳለው ይነገረናል፡፡ «በልማሳ መንገዶችን በምን የኑጂል? ቅልህን በመጠበቅ ነው፡፡» ይህ ቅዱስ እንዲ የእግዚአብሔር ቅል የማንኛት ዘይል እንዳለው ይነገረናል፡፡ «በልማሳ መንገዶችን በምን የኑጂል? ቅልህን በመጠበቅ ነው፡፡» (መዝ. 118(119:9))

የወሂን ጥምቀት ለደገኘነት አስፈላጊ ከሆ኏ እውለ እውለስ ስርዓት (1፭ር. 1:17) «ልማጥመቀ ክርስቶስ አለከኝምና ወንጋልን ለሰብከ እንደ» ለምን አለ? እርስ ሪሳኔ «እሁንስ ለምን ተዘገሩለሁ? ተኩማና ስሙና እየጠራሱ ተጠመቁ፡፡ ከዚጠፊትሸም ተጠብ» (አቶ. 22:16) የተባለ ስው አልነበረምን? ጥምቀትና ዝገኘነት የ«አያስተኛ ባቃ» አማካች እንዳማሳለት የማይለያየ ከሆ኏ ለምን ወንጋልን ለሰብከ እንደ ለማጥመቀ ክርስቶስ አለከኝም በማለት ጥምቀትና ወንጋልን ለያይቶ ይኖገራል? እውለስ በይሮ 1:16 ገዢ ወንጋል የሚያያዥናትን ሁሉ የማዳን ዘይል እንዳለው ይኖገራል፡፡ «በወንጋል አገኝርምና፡ ... ለማያያዥና ሁሉ የእግዚአብሔር ዘይል ለማቅን ነው፡፡» የማቅን ዘይል ያለው በወንጋል ወሰተ እንደ በጥምቀት ወሰተ እያይለም፡፡ ለዘመና ነው ወንጋልንና ጥምቀትን ለያይቶ የሚናገዥ፡፡

በአቶ. 22:16 «እሁንስ ለምን ተዘገሩለሁ? ተኩማና ስሙና እየጠራሱ ተጠመቁ፡፡ ከዚጠፊትሸም ተጠብ» ሲል ሚኒስቴር ነው? ይህንን ቅዱስ የአዋጅያት በተ ክርስቶስን አማካች «ጥምቀት ንጉሴታቻን የጥበልናል» ለማለት ይጠቀሙታታል፡፡ ይህንን ቅዱስ በአጠቃላይ የእግዚአብሔር ቅል ከሚያስተዋወው ስንነጥል ስንመለከተው ማን የሚሰጠን ተርጉም ተጠፊታቻን የሚያጥበልን «ልማጥመቀቻን» እንደ መጠመቻቻን እያይለም፡፡ ዓማካች 10:13 «የኋታን ስም የሚጠሩ ሁሉ ይደናል»

የአያስተኛ ባቃ አማካች ጥምቀት ያደናል ለማለት የሚጠቀሙ ተመሳሳይ ለሰው ወገኖች ቅዱስ ቅዱስ ተጠፊታቻው ይሰራው ሆነድ እያንዳንዳቻሁ በአያስተኛ ክርስቶስ ስም ተጠመቀ የሚለውንየትወስኑ ለመያዝ እያገኝም ማለቱ ነው ለማለት የማይለውን ይሰብለታል፡፡ ይህንን ቅዱስ በደንብ ለመረዳት

የኢ.ፌ.ዲ.ብ.ኩርድ ቅል «በለ የዕስት ስርዓት» የሚገኘውን በሙላት ማያዝ አለበት::

ለለዎች ተቀባዩ ሰለ የዕስት ስርዓት ሚኒስቴር?

አዋ. 3:20 «የዕስት ትሁሮች ይደመሰሉ (ይመራር) በንድ ጉባኤ ጉባኤ»

አዋ. 10:43 «በእርስ የሚያምኑ ሁሉ በዚህ የቻዕስቱን ስርዓት እንዳቀበል እነዚቱ ሁሉ ይመሰከተለታል

ማክ. 26:28 «በለ በዘመኝ የዕስት ይቀርታ (ስርዓት) የሚፈልጉ የእምነት ከፍት ይጠና ይህ ነው::» ስብ. 9:22 «ይም ስርዓት ስርዓት የለም::»

በእነዚህ ተቀባዩ ወሰኖች እንደም በታ የዕስት ትሁሮችን የሚደመሰሉን ተምቀት ነው አይደለም:: ነገር ማን ለዕስት ስርዓት የሚያስፈልገው የእየሰራ ክርስቶስ ይም ሰለ የዕስት ትሁሮችን መቆሰዶ የእና ታስቀ መግባትና በእርስ አምንን በዚህ የቻዕስቱን ስርዓት መቀበል እንደሆነ በግልጽ ያስረዳኝል:: እኔ ተደሰ በአዋ. 2:38 «ጉስቀ ግዢ የዕስት ትሁሮች ይሰራው በንድ እያንዳንዱች በእየሰራ ክርስቶስ ስም ተመሙቷ» በማልቦት ገዢ ቅልን በሙላት ስንመለከት ተከራክ ታስቀ መግባቱና በዚህ ማመሩ ገዢ እንዲ ተምቀቱ ገዢ አይደለም:: ከሌደ እንደጠቀሰነው የዕስት ትሁሮችን የሚያስተስርዙልን (የሚያስተስርዙልን) ስሙና መጥረታችን እንዲ መጠመቃችን አይደለም:: እውለሁ ይህ ለየናት ሲለባዬ ነው «መንጋለን ለሰበከ እንዲ ለማጥሙቅ ክርስቶስ አሳከኝም» ያለው::

ለአው ተምቀት ያደናል ለማለት የሚጠቀሙበት ክፍል 1&T. 3:20-21 ነው:: «ጥቃቶች ማለት ስምንት ነፍሰ በዚህ የዳኑበት መርከብ ሲዘጋጀ የኢ.ፌ.ዲ.ብ.ኩርድ ቅል ተዕጻሚት በኋገን ከመን በቁወ ገዢ ቅድመ አልታዘዣው:: ይህም ማለት ተምቀት ዘሳሰው ሆኖ እሁን ያደናል፤ የሰውነትን ያደና ማሰወገድ አይደለም፤ ለኢ.ፌ.ዲ.ብ.ኩርድ የበኩ ገለና ለመና ነው እንዲ ይህም በእየሰራ ክርስቶስ ተንሣኤ ነው::» እነዚህ ገዢ ተምቀት ያደናል የሚል ቅል የለም የሚለው ተምቀት ምሳሰው ሆኖ እሁን ያደናል ነው::

የመግድና ተምቀት ስይሆን ተምቀት የመማለው ነገር ነው:: ይኩዎች አንድ ስው አያስብኑ የግል አድርሰነ በንሥተና በእምነት በሚቀበለበት ገዢ መንፈሰ ቅጽብን ያኝን ታጠክተኛ በቁል አንድቶ በከርስቶስ አካል ወሰተ የጠምቀዋል (የሰባዊል):: ከከርስቶስ አካል ይር አንድ ይሆናል:: ይህንን በመንፈሰ ቅጽብ በቅጽብ የመግድና ተምቀት በ1፲፯ 12:13 እናነበረን:: «አይሁዳ በንሆን የግረኩ ስውች በንሆን በረዥችም በንሆን መዋጥችም በንሆን እና ሁተቻን በአንድ መንፈሰ አንድ አካል አንድንሆን ተጠምቀናል:: ሁተቻንም አንድን መንፈሰ መተተናል:: እዘሁ ላይ በውሃ ለላመጠመቁ አይደለም የሚኖገው «በአንድ መንፈሰ» አንድ አካል አንድንሆን ተጠምቀናል» ነው የሚለው:: አጥማቁው መንፈሰ ቅጽብ ነው የምንጠመቁው ድግሞ በውሃ ወሰተ ስይሆን በከርስቶስ አካል ወሰተ ነው:: ይህ ተምቀት የሚከናወነው አንድ ስው በከርስቶስ በሚያምንበት ቅጽብ ነው:: የውሃ ተምቀት ምሳሌ የሚሆነውም ለዘሱ በመንፈሰ ዓለም ለሚከናወነው ተምቀት ነው:: ከለይ በ1፲፯ 12:13 ላይ የተጠቀሰው ተምቀት ያደናል በንል ተከከለቻች ነን:: ምክንያቱም አንድ ስው በመንፈሰ ቅጽብ በከርስቶስ አካል ወሰተ ካልተጠመቁ (ከላይ) ለድን አይቻልምና:: በመንፈሰ ድግሞ መወለድ ማለትም ይኩዎች ነው:: «ማንም በከርስቶስ አያስብኑ በሆነ (መንፈሰ ቅጽብ በከርስቶስ አካል ወሰተ የጠመቁው) አዲስ ፍጥረት ነው» 2፲፯. 5:17::

በአራ. 4:5 እውለበት «አንድ ተምቀት» የሚለትም ይህችን በ1፲፯. 12:13 ያለቻውን ተምቀት ነው:: የውሃ ተምቀት ባን በመንፈሰ ቅጽብ በውለበት ለውለበት ለውለትቻን (በመንፈሰቻን) የተከናወነውን በውሃ ለውለትቻን (በመንፈሰን) የምንጠመለከርበትና ለንታዘዴው የሚገባ ምሳሌ ይሞኑት ነው::

አያስብኑ በአንድ በታ «ሙርዕን ያልበት ደሚንም ያልጠጣ የዘላለም አይወቻ የለውም» በሉ ለለተተኞረ ይህንን ተቁስ ይዘን አንድ ስው የንታን ሥርዓ ደም (ቅጽብ ቁርጓሜ) ካልወሰድ መዳን አይቻልም የሚፈልጉ ቁጥዋ ተምህርቻ መሬመር አንቻለን ማለት ነው:: የሚያደኑን ሥርዓ ደመኑ መወሰዳቻን ለይሆን ሥርዓ የተቆረሰው ደመኑ የፈሰሰው ሲለ እኔ ታጠክት ነው በለን ማመፍቻን ነው:: በአንድናም የሚያደኑን ተምቀት ምሳሌ ሆኖ የቆመለት ከከርስቶስ ይር በመንፈሰ ቅጽብ አማካኝነት አንድ አካል መሆናቸን ነው አንድ ተምቀቱ አይደለም::

የጥምቀት ተከከለኛ ትርጉም የሚደንበው?

ጥምቀት፡ አያዲስ ክርስቶስ ለበተከከለተያን ካሰማቸው ሁሉት
መርዓቶች እናዚ ነው፡፡ ለገኘው መርዓት ቅድስ ቅርቡን ነው፡፡
ጥምቀት ይገኘነትን የገኘ አማካኝ ክከከለቶስ ይር እናደ መሆኑን
የሚያሳይበት (የሚመስክርበት) መርዓት ነው፡፡ አያዲስ ክርስቶስ
በሥራ እናደ ጥሩት ቅበረ በእሳለም በድል እናደተኞች በከከለቶስ
አያቶስ ያሙ አማካኝም «ከከከለቶስ ይር ለጤጂአትና ለዘላቹ ዓለም
ጥምቀሉ፡፡ በመንፈሰ የገኘ ለከከለቶስ በእይወት እናፈረለሁ» በለ
የሚመስክርበት መንገድ ነው፡፡ የሚከተለት ሁሉት ክፍለዎች
የሚያሳይበት ይህንን ነው፡፡

መግ 6:3-5 «ወይለ ክከከለቶስ ይር እናደ እናሆን እናደ
የተጠመቁን ሁሉትን ክጥቅ ይር እናደ እናሆን እናደ እናደተው
መቀን አታወቁምን? እናገኘሁ ክርስቶስ በእብ ክብር ከመታን
እናደተኞች እናይሁ እናም በእብ ለይወት እናደንመሰለሰ ክጥቅ
የር እናደ እናሆን እናደ በጥምቀት ክእርስ ይር ተቀብሪ፡፡
ጥምቀኝም በማመስል ጥሩት ክእርስ ይር ከተባበርን ተንማሪውን
የማመስል ተንማሪ ይግሞ ክእርስ ይር እናተባበረለን፡፡»

ቍሌ. 2:12 «በጥምቀትም ክእርስ ይር ተቀብረቻሁ
በጥምቀትም ይግሞ ከመታን ባለቤማው በእግዢአብከር አመራር
የማመናቻሁ ክእርስ ይር ተነማቻሁ፡፡»

ጥምቀት፡- በከከለቶስ አያዲስ በማመን ለለዘንን የጥምቀሰድው
መርዓት እናዚ ለመዳን የጥምቀሰድው መርዓት አይደለም፡፡ ለመዳን
የጥምቀሰድው መርዓት በሆነ የሆ በከከለቶስ አያዲስ የተዘጋጀልን
ይገኘነት ፍጽም አይደለም የእና አስተዋጽሬ (ሥራ) የሰራል ገዢል
ማለት ንብረ፡፡ ይህ እናይይምን ቍሌ ያሳሰበናል፡፡ «እጋው በእምነት
እድናቁቻል፤ ይህም የእግዢአብከር ለመታ ነው እናዚ ክእናንተ
አይደለም፤ ማንም እናይይመከ ክሱር አይደለም፤ እኩ. 2:8-9፡፡

በኢትዮጵያውያን ቁል ወ-ሰጥ የሉ የጥምቀት ዓይነቶች

የጥምቀች አይነት	እጥምቀው	በወን ወ.ሰጥ?	ለምን?	ተቀብቶ
አንድሸ ጥምቀት	መንፈስ ቅጽስ	በከርስቶስ አካል	ለደንብናት (አዲስ ፍጥረት ለመሆን)	1፳፻. 12:13: 7፻. 3:27: አ፻. 4:4-5 2፳፻. 5:17
የመጥምቀ የክቡኑ ጥምቀት	መጥምቀ የጊዜስ	በወ.ማ	ለንሰሳ	ለ.ቁ. 3:3
የመንፈስ ቅጽስ ጥምቀት	ቤታታን አያዝ-ስ ከርስቶስ	በመንፈስ ቅጽስ	ነገራን ለመቀበልና ምስክር ለመሆን	አዋ. 1:5፭ 8 ማ.ቁ. 3:11
የመከራ- ጥምቀት	ዓለምና መተት-	በመከራ-	የእግዥ.አብይር ፌ.ቁ. በአይመታ-ታን አንድሸ.እግዥ	ለ.ቁ.12:50 ማ.ቁ. 20:22: ለ.ቁ. 22:42: 1አ.ቁ. 4:19
አለማኝ የታዘዘዘው- የወ.ማ ጥምቀት	የእግዥ.አብይር አንድሸ	በወ.ማ	ከከርስቶስ ወተኞ ተኞዕስ ወር ለመተባበር (ለከርስቶስ የለንና ምስክር.የታትና መታዘዘዘና ያሳይል)	ማ.ቁ. 28:19: ማ.ቁ. 16:16

ይህንን የአዲሱ የዚያወጪ ውስጥ የሰነድ ተምህርት ወሰን ለ8 ዓመታት ስለዝርዝር የሰነድ አማካይ ሁይወት የሚያመጣውን የእኔምር ግራ መጋቢት በግል አውጥለሁ:: በዚህ የሰነድ ተምህርት ወሰን ያገኘሁ ወጪዎችና እሆቶች:: ከላይ የተያዘሩትን ማስረጃዎች በከርክር መንፈስ ስይሆን በእውነት በቅንኑት በፊደል መንፈስ አስተዋጅሁ እናደታነበት በተሟላ::

«እናዕለም በተሰለጻች ከሚኖሩት ይልቀ ለበ ሰራምኑ ነገሩ
የገዢ እንደሁሆነ ይሆንን/ በለው ዕለት ዕለት መዝከፍትን
እያመረመሩ ቅሉን በሙሉ ይችል፡ ተቀብሎ፡፡ « ፈቃ. 17:11፡

ከላይ በተጠቀሰት ቁሳቦች ገይ ጥያቄ ወይም እስተያየት
ከተቻህ በእድርሻቶችን በተገኘፈን ይሰ ይለኝል፡ የእውነት መንፈስ
ሁለታንንም ወደ እውነት ሁሉ ይሞራ፡፡

Global Good News Literature
P.O.BOX 451336
Los Angeles, CA 90045